



ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያላት ግንኙነት በጋራ ጥቅምና በእኩልነት ላይ መመስረት እንዳለበት ታምናለች

የኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት ግንኙነትን ወደ ስትራቴጂካዊ አጋርነት ለማሸጋገር ባለፈው ዓመት ስምምነት ላይ የተደረሰ ሲሆን በዚህም ስድስት የትኩረት መስኮችን በመለየት በጋራ እየተሰራ ይገኛል። ከስድስቱ ትኩረቶች መካከል የመልካም አስተዳደርና ዲሞክራሲ የምክክር መድረክ በያዘነው አመት መካሄዱ ይታወቃል።

ኢትዮጵያ ከህብረቱ ጋር ያላትን ግንኙነት እየተጠናከረ ባለበት ወቅት የድርጅቱ ፓርላማ ግንቦት 10 ቀን 2009 ዓ.ም ባደረገው ውይይት በፍጥነት እያደገ ያለ ኢኮኖሚ እየገነባች ያለች መሆኗንና የጎረቤት አገሮችን እህትና ወንድሞች ስደተኞችን ለማስተናገድ የምታደርገውን ጥረት አወደሰ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ እና የአፍሪካ ህብረት ለምትጫወተው ሚና አድንቆቱን ገልጿል። በሰዎች ህገ ወጥ ዝውውር እንቅስቃሴ ዙሪያ ያለውን ትብብር ለማጠናከር ኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት ስምምነት ተፈራርመዋል። ኢትዮጵያ በአካባቢው በተለይም በሰማሊያ ሰላም እና መረጋጋት እንዲሰፍን ለዓለም ፀጥታ አደጋ የሆነውን አሸባሪነት በመዋጋት በክልሉ የምታደርገውን ጥረት እንዲሁም የደቡብ ሱዳን የፓለቲካ ተቀናቃኞችን ለማደራደር ቁልፍ ሚና እየተጫወተች መሆኗንም የህብረቱ ፓርላማ አንስቷል።

የህብረቱ የውጭ ግንኙነት እና የፀጥታ ጉዳዮች ኃላፊ ፌድረካ ሙጌሪኒ በተያዘው ዓመት ወደ አገራችን በመምጣት ከአገራችን ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ጋር ገንቢ ውይይት በማካሄድ መንግስት በአጋርነት መንፈስ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ፣ ከሲቪል ማህበራት ጋር እንዲገናኙ ከማድረጉም በላይ በህግ ጥላ ስር ያሉትን ሳይቀር በሩን ክፍት አድርጎ እንዲጎበኙ መቀበሉ ይታወሳል።

ሆኖም የህብረቱ የህግ አውጭ አካል የሆነው የአውሮፓ ፓርላማ የአገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ ካልተገነዘቡ አባላቱ እይታ በመነሳት ህግ በመተላለፋቸው ጉዳያቸው በፍ/ቤት እየተያ ያሉት የዶ/ር መራራ ጉዲና የፍርድ ሂደት ላይ ያወጣው መግለጫ ሚዛናዊነት የጎደለው ብቻ ሳይሆን አግባብነት የሌለው ነው። የፓርላማው መግለጫ የህግ መንግስታዊ ስርዓት ለማሳካት ከመሞከር የዘለለ ፋይዳ የለውም።

ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን እንዲሁም ህዝቡ የልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ በመንግስት በኩል ጥረት እየተደረገ ባለበት ወቅት መግለጫው መውጣቱ በኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት መካከል ላለው የትብብር መንፈስ ገንቢ አይደለም። በህግ ጥላ ስር ያሉ ወገኖችን በተመለከተ የተሰጠው አስተያየትም የኢትዮጵያን የፍትህ አካሄድ እና ስርዓት ያላገናዘበ ነው።

በመሆኑም የህብረቱ ፓርላማ መግለጫ በአገራችን የእድገት ጎዳና ላይ ትርጉም ያለው ተጽዕኖ የሚያሳርፍ ባይሆንም ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት ጋር እያሳደገች ላለችው ስትራቴጂያዊ ግንኙነት የሚመጥን በመከባበር፣ በጋራ ጥቅም፣ በዕኩልነት ላይ የተመሰረተ እና የአገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ ያገናዘበ አመለካከት እንዲሰፋን በተጠናከረ መልኩ ከህብረቱ ጋር ምክክር ትቀጥላለች።

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

ግንቦት 10 ቀን 2009 ዓ.ም